

የቅማንት የማንነት እንቅስቃሴ እንዴት ሊፈጠር ቻለ? ዓላማውስ ምንድን ነው?

""....ወያኔ እንደሚለው "ወልቃይትን ወደ ትግራይ እንዲከለል ያደረኩት ሕገመንግሥቱ ቋንቋን መሠረት ያደረገ የራስ ገዝ (የፌዴራል) የአሥተዳደር አከላለል ሥርዓትን መሠረት ያደረገ ስለሆነ ነው" ይላል። እንደ ሕጉ ይህ የሚሆነው ታዲያ በሕዝብ ፍላጎት ፈቃድና ይሁንታ መሆኑን አስምሩልኝ። የሕዝብ ፍላጎት መሆኑ የሚረጋገጠውም በነጻ የሕዝብ ውሳኔ ድምፅ አሰጣጥ ነው። ወያኔ ወልቃይትን ሐመራን ራያንና ሌሎችን ወደ ትግራይ ሲከለል ግን የወልቃይትን የሐመራን የራያን ሕዝብ ፈቃድ ፍላጎትና ይሁንታ ጠይቆና አግኝቶ አልነበረም ወደ ትግራይ የከለላቸው። ይህ አንዱ ውንብድናና ሕገ ወጥነቱ ነው። ሌላውና የሚገርመው ግን ከወልቃይቱዎች ሁሉም ባይሆኑም ትግርኛ ተናጋሪ የሆኑ እንዳሉ ይታወቃል። ትግርኛንም የሚናገሩት ወልቃይቱዎች "ትግርኛን እንናገር እንጅ ማንነታችን ግን አማራ ነው!" እያሉ እያለ ወያኔ ወልቃይትን የትግራይ ለማድረግ የሚረዳው ታሪካዊ መረጃ እንደሌለው ጠንቅቆ ያውቃልና ትግርኛ መናገራቸውን ብቻ ምቹ ምክንያት አድርጎ መሬቱን ለመውሰድ ስለፈለገ በዚሁ ነጠላና ያልተሟላ ምክንያት ወደ ትግራይ ሊከለላቸው ቻለ።

እዚህ ላይ ነው እንግዲህ ቸግሩ፤ ምክንያቱም ቋንቋ በመናገር ከሆነማ የሌላ ብሔረሰብ ተወላጅ ሆኖ ግን አማርኛ የአፍ መፍቻ ቋንቋው የሆነ ምናልባትም ከኢትዮጵያ ሕዝብ ከፊል የሚሆን አለና እነዚህ ዜጎችም "አማራ ናቸው!" ይባሉና ከአማራ ሕዝብ ጋር ይቆጠሩ እንግዳው??? ወያኔ እንደሚለው ዋና መስፈርቱ ቋንቋ ከሆነ ታዲያ ቅማንቶች ቋንቋቸው አማርኛ ሆኖ እያለ እንዴት የራስ ገዝ አሥተዳደር ሊፈቀድላቸው ቻለ? ወልቃይቶች አማርኛ ተናጋሪ ቢሆኑም ትግርኛ ይናገራሉና "ትግሬ ናቸው!" ተብለው ወደ ትግራይ እንዲከለሉ ከተደረገ ምነዋ ታዲያ ቅማንቶች ቋንቋቸው አማርኛ በመሆኑ "አማራ ናቸው!" ተብለው በአማራ እንደተከለሉ እንዲቀሩ አልተደረገ???

ቅማንቶች ቋንቋቸው አሁን ላይ ቢጠፋም የራሳቸው ቋንቋ እንደነበራቸው ይነገራል። "ቅማንት ነን!" የሚሉ ወገኖች አሁን ላይ አማርኛ ተናጋሪ ቢሆኑም ሕጋቸውን በተደረሰ መልኩ አማርኛ ተናጋሪነታቸው ከአማራ ተለይተው የራሳቸውን ክልል እንዲመሠርቱ ከመደረግ አልተገቡም። እንዲህም የሚደረግ ከሆነ ታዲያ የኛ የብሔር ብሔረሰቦች ሕልውናና መብት ተቆርቋሪው ወያኔ ይልቁንም ትግራይ ውስጥ ላሉት የራሳቸው ቋንቋ ላላቸው ለኢሮብና ለኩናማ መሬታቸው በዛሬዋ ትግራይ እንዲጠቃለል ለተደረጉትም ለአፋርም፣ ለአገውም፣ ለአማራም ምነዋ ታዲያ የራስገዝ አሥተዳደር ሳትፈቀድላቸው ቀረሽ? ነው ወይስ አደይ ትግራይ ላይ ሲሆን ይህ መብትና ነጻነት የምትይው ነገር አይሠራም ወያኔ ሆይ??? ቁጥራቸው እንደሆነ ከፊሎቹ የክልል አሥተዳደር መብት ከሰጠሻቸው በጠባቢ የሐረር ከተማ ካሉት አንድ የኳስ (የቅሪላ) ሜዳን እንኳ ከማይሞሉት ጥቂት ቁጥር ካላቸው ሐረሪዎች ይበልጣሉ እንጅ አያንሱ!!

ወያኔ ሆይ! ወልቃይት ላይ ቋንቋን ዋነኛ መስፈርት ካደረግሽና ለሕዝቡ የ "ትግሬ አይደለንም!" ጨኸት ወይም ተቃውሞ "መስሚያ የለኝም!" ካልሽ እንዴት ሆኖ ነው ቅማንት ላይ ቋንቋን ጨርሶ ከመሥፈርት ሳታስገቢ፣ የሕዝቡ ፍላጎት በሕዝብ ውሳኔ ሳይረጋገጥ መጀመሪያ 42 ቀን በኋላም ለይስሙላም እንኳ ቢሆን የክልሉ ምክር ቤት ሳይመክርበት 21 ቀን ልትሰጭ የቻልሽው??? ዳሩ በወልቃይትና በሌሎቹም ወረዳዎች ነባሩን ሕዝብ ሁሉ ፈጅተሽና አሳደሽ በመጨረስ ትግሬን አምተሽ አስፍረሽበታልና እንዲያው ነገሩን አልኩ እንጅ ሕዝብ ውሳኔ ብትፈቅድም እንኳ ሀገሬውን ተወላጁን የሚጠቅም ውጤት አይገኝም!""

ይህ ከዚህ በላይ ያነበባቸው ጽሑፍ አምና "የፋሺስት ወያኔ የከፋ ወራዳ ማንነቱና የሚጠብቀው ደሞዝ!" በሚል ርእስ በጻፍኩት ጽሑፍ ላይ ያነሣሁት ሐሳብ ነበረ። ሕገ ወጡና ወንበዴው ወያኔ ግን ለኃይል ወይም ለጉልበት እንጅ ለሕግና ለአመክንዮ የበላይነት ፈጽሞ የማይገዛ የማይቀበል የአገራዊ ጉዳይ የወርባ ቡድን በመሆኑ በጉልበቱ ሕገወጥ የሆነ ሸፍጠኛ

ድርጊቱን ለመገመት በማይታሰብ መልኩ መፈጸሙን በከፍተኛ ትጋት እየገፋበት ይገኛል።

በመሆኑም ዛሬ ላይ ወያኔ በቅማንት የማንነት ጥያቄ ሽፋን አስቀድሞ በሕገወጥ መንገድ ከሰጣቸው 63 ቀበሌዎች በተጨማሪ 12 ቀበሌዎችን ጨምሮ ለመስጠት የይስሙላ ሕዝብ ውሳኔ ለማድረግ ያለቀበሌያቸው የምርጫ ወረቀት ማደልን ጨምሮ ሽፍጥና ሽፍን ተያይዞታል። በዚህ የቅማንት ማንነት እንቅስቃሴ የወያኔ ፍላጎት የጎንደር መሬቶችን ወስዶ በቀጥታ ከላይ ከትግራይ ጋር ከታች ደግሞ ከቤንሻንጉል ጉምዝ ጋር ለማገናኘት በማሰላት ወደጎንና ወደታች ያሉትን የጎንደር ወረዳዎችን አለፋን፣ ጣቁሳን፣ በለሳንና ሌሎች ወረዳዎችን በመተው ቅማንት ጨርሶ የሌለባቸውን ወረዳዎችንም ሳይቀር አካቶ መተማን፣ ቋራን፣ ጭልጋን፣ ላይ አርማጭሆን፣ ወገራን፣ ደንቢያን፣ ጎንደር ከተማን፣ የጎንደር ዙሪያ ወረዳን ቀበሌዎች ወስዶ የቅማንት የራስ ገዝ ክልል አድርጎ በመከለል ወያኔ በቅርብ ርቀት ለሚገኝ ታላቋ ትግራይ አካል ለማድረግ በርቶቶ እየሠራ ይገኛል። ወያኔ እሱ ሊገዛት የማይችላት ኢትዮጵያ እስካልመጣች ጊዜ ድረስ ግን ሁሉንም ነገር እየዘረፈ ለሚያስባት ታላቋ ትግራይ ሀብት ያከማቻል ምቹ ሁኔታዎችን እየፈጠረ ይቆያል እንጂ በምንም ተአምር ቢሆን በራሱ ጊዜ እገነጠላለሁ አይልም። እሱ ሊገዛት የማይችላት ኢትዮጵያ የመጣች ዕለት ግን ኢትዮጵያን አፈራርሶ ይቻሉም አይቻሉ አጋር ድርጅቶች ለሚላቸው ለሌሎቹ የጥፋት ኃይሎች ከፋፍሎ አድሎ ታላቋ ትግራይን ይዞ ለመገንጠል ነው እያሰበ ያለው። ወያኔ ይህንን የሚያደርገው የትግራይ ሕዝብ ለሚለው ስለሚያስብና ተጠቃሚ እንደሚያደርገውም እርግጠኛ ስለሆነ እንዳይመስላቸው። ነገር ግን በሠራቸው የሀገር ክህደት ወንጀሎች፣ በሕዝብ ላይ በፈጸማቸው የዘር ማጥፋት ወንጀሎችና አስከሬ የሰብአዊ መብት ጥሰቶች ከመጠየቅ እራሱን ለማዳን፣ የበቀል እርምጃን ሊወስድበት የሚችልን ኃይል በመፍራት የሚያጠቃው የበረታ ኃይል እንዳይኖር ለማድረግ እና እንደ ባንዳነቱ፣ እንደ ጠላትነቱ፣ እንደ ቅጥረኛነቱ ኢትዮጵያን በማፈራረስ የኢትዮጵያን ሕዝብ ለመበቀል ካለው የደነቆረና ሰይጣናዊ አስተሳሰብ የተነሣ እንጅ።

ብዙዎቻቸው ይህ የቅማንት የማንነት እንቅስቃሴ በሕዝቡ ተነሣሽነት የተጀመረና የተደገፈ ይመስላቸው ይሆናል። ነገሩ ግን ፈጽሞ እንዲያ አይደለም። ወያኔ ይህንን እንቅስቃሴ እዚህ ደረጃ ላይ ለማድረስ በሥልጣን ዘመኑ ያላደረገው ነገር አልነበረም። ሥልጣን ከያዘ ጊዜ ጀምሮ በአንድ ጎናቸው ትግሬ ሆነው ከቅማንት የተወለዱ ግለሰቦችን እያነፈነፈ እያሰሰ ከያሉበት ካሰበሰበ በኋላ ብአዴን ውስጥ ሰግሰጎ በማስገባት፣ በተለይ በጎንደር ከተማ ከንቲባነትና የፍርድ ቤቶች ዳኛነት በመሸም፣ በተለያዩ የሥልጣን እርከኖች ላይ በማስቀመጥ የጎንደርን ሕዝብ እንዴት አድርገው እንዲያስመርፉት እንዳደረገ ልነግራቸው አልቻልም። የጎንደር ሕዝብ በእነኚህ ዲቃሎች ክፉ ሥራና የአሥተዳደር በደል ምክንያት የግዴታ በቅማንት ማኅበረሰብ ላይ መረር ያለ ጥላቻና ቂም እንዲያደርጉበት ሲደረግ ቆይቷል።

ወያኔ እነኚህን ከጉያው አድርጎ ሲያሠለጥናቸውና ስኳር ሲያልሳቸው የቆዩትን ዲቃሎቹን በማሠማራት ነበር የቅማንት የማንነት እንቅስቃሴን የጀመረው። ይሁንና ሕዝቡ ተጋብቶ ተዋልዶ የኖረ በመሆኑ ይህንን የማንነት እንቅስቃሴ የተባለን ነገር ፈጽሞ ሊቀበለው አልቻለም ነበረ። የሕዝቡ ምላሽ እንዲህ መሆኑ ያበሳጩው ወያኔ የቅማንት ማኅበረሰብ ይህንን እንቅስቃሴ እንዲቀላቀል ለማድረግ ሲል አንድ ሰይጣናዊ ዘዴ ዘየደና በችላው ብአዴን እንዲፈጽመው አደረገ። ዘዴው ምን ነበር መሰላቸው ብአዴን ለአማራ የተቆረቆረ በመምሰል በአማራ ስም በመዝመት በዚህ የቅማንት የማንነት እንቅስቃሴ ፈጽሞ የሌሉበትን የማኅበረሰቡ መሪዎችንና ታዋቂ ግለሰቦችን በእንቅስቃሴው አንቀሳቃሽነት እየከሰሰ የተለያዩ ጥቃትና እንግልት በሰፊው እንዲፈጽምባቸው ተደረገ። በዚህም ሽፍጠኛ ሰፊ ጥቃትም የቅማንት ማኅበረሰብ ተገዶ አማራ እንደበደለው እንዲያስብ ተደረገና ማኅበረሰቡን እልህ ውስጥ ጨመረው። ብአዴን በአማራ ስም ይህንን ግፍ በቅማንት ማኅበረሰብ ላይ በሚፈጽምበት ጊዜ በርካታ የቅማንት ተወላጆችን ገሏል፣ አሰሯል፣ ደብድቧል፣ አንገላቷል ወዘተረፈ። መጨረሻም ላይ ምንም እንኳ ይህንን የቅማንት ማንነት እንቅስቃሴን በሁሉም የቅማንት ማኅበረሰብ አባላት እንዲደገፍ ማድረግ ባይችልን አሁን ያለበት ደረጃ ላይ ሊያደርሰው ቻለ።

ይሁንና ወያኔ ይህንን የሚያደርገው ለቅማንት ማኅበረሰብ አስቦ ተቆርቆሮ ተጨንቆ፣ እሱ እንደሚያላዝነው ለብሔረሰቦች ጎሳዎች ህልውና፣ መብት፣ ጥቅምና ነጻነት የቆመና የታመነ ስለሆነ ነው ወይ? ብለን የጠየቅን እንደሆነ በፍጹም በዚህ ምክንያት እንዳልሆነ በቀላሉ ማረጋገጥ ይቻላል። ወያኔ ክልል አንድ ብሎ በሚጠራው በትግራይ ውስጥ ከላይ የጠቀስናቸው እስከ 7 የሚደርሱ ጎሳዎችና የተለያዩ ማኅበረሰቦች አባላት አሉ። አንዳንዶቹ ቋንቋቸው ጠፍቶ

ትግርኛ ተናጋሪ ሆነዋል። ቀሪዎቹም ቋንቋ ቢኖራቸውም በቋንቋቸው የመማር የመዳኘት የመስተናገድ፣ እራስን በራስ የማስተዳደር መብት ፈጽሞ እንዳያገኙ ተደርገው የተቀመጡ ናቸው።

ለእነኚህ ጎሳዎችና ማኅበረሰቦች አደይ ትግራይ ማንነታቸው ላይ ከፍተኛ ጥቃት የሚፈጸምባት ወሳኔ ቤት ናት። በመሆኑም ክልሉ በሚለው ትግራይ እንዲህ ዓይነት ኢሰብአዊ ግፍ በጎሳዎችና ማኅበረሰቦች ላይ ኢሰብአዊና አንባገናዊ ጥቃት የሚፈጽመው ወያኔ ዛሬ የቅማንት፣ ነገ ደግሞ የአገው፣ ከነገ ወዲያ የአርጎባ ወዘተረፈ. እያለ የማንነት እንቅስቃሴን የአማራ ክልል ብሎ በሚጠራው የሀገሪቱ ክፍል ውስጥ የሚቀሰቅሰው ለብሔረሰቦችና ጎሳዎች መብት በማሰብና ለማንነት ጥያቄ ታማኝ ጠበቃ ሆኖ ሳይሆን ለራሱ ግፍ የተሞላበት ሸፍጠኛ ጥቅሙ፣ አማራን ለማዳከምና በአማራ ላይ ጠላት ለመፍጠር ላለው ዕኩይ ዓላማ ሲል እያደረገው ያለ የጥፋት እንቅስቃሴ መሆኑን ማንም በቀላሉ ሊረዳው የሚችለው ሀቅ ነው።

ጥያቄው ይህንን የቅማንት ማንነት እንቅስቃሴን እየደገፉ ያሉ ወገኖቻችን ይህንን ያውቃሉ ወይ ነው? እንቅስቃሴውን እየመሩና እያንቀሳቀሱ ያሉት ከቅማንት የተወለዱ የትግሬ ዲቃሎች በወያኔነታቸው ፀረ ኢትዮጵያና ፀረ ሕዝብ ዓላማ ያነገቡ በመሆናቸው ጉዳዩ ለሰይጣናዊ ሸር የሚደረግ መሆኑ የሚያሳስባቸው አይደሉምና ጥያቄውን እያነሡ ያለሁት መጠቀሚያ ለሆነው ለምስኪኑ ሕዝብ ነው።

ተሳስቶ የወያኔ መጠቀሚያ በመሆን ይህንን የማንነት እንቅስቃሴ ደግፎ እየተንቀሳቀሰ ላለው የቅማንት ማኅበረሰብ ወገኖችን ላስጨብጥ የምሻቸው ቁምነገር አሉ። እነኚህን ነጥቦች እያንዳንዱ የማኅበረሰቡ ተወላጅ በአንክሮ እንዲመለከታቸው እማጸናለሁ ፡-

1 ኛ. በግልጽ መረዳት እንደሚቻለው ወያኔ ይህንን በትጋት እያደረገ ያለው በእናንተ ስም መሬት ወስዶ ወደትግራይ ለመቀላቀል መሆኑ ግልጽ ነው። ወያኔ ነገ ይህንን ካደረገ በኋላ የኢርቦችን፣ የኩናማዎችንና የሌሎቹንም ማንነት አጥፍቶ በትግሬ ማንነት እንዲዋጡና እንዲጠፉ እንዳደረገ ሁሉ እናንተንም እንዲህ አድርጎ እንደሚያጠፋቸውና መሬታቸውን ወርሶ እንደሚቀር ለማወቅ በግልጽ የሚታይ ያፈጠጠ ሀቅ በመሆኑ ይህንን ከወዲሁ ለመረዳት ነቢይነትን የሚጠይቅ ጉዳይ አይደለም። ይህ ግፍ እንዲፈጸምባቸው ትፈልጋላቸው ወይ?

2 ኛ. እውነትና የሚጠቅማቸውንም መስሏቸው ከወያኔ ጋር በዚህ እንቅስቃሴ ስትተባበሩ ኢትዮጵያ ምስቅልቅልና መገነጣጠል ውስጥ እንዳትገባ የጥፋት ኃይሉን እየታገለ ካለው፣ አብሯቸው ከኖረው፣ ክፉ ደጉን አብሯቸው ካሳለፈው፣ ከተዋለዳቸው ከተዛመዳቸው የአማራ ሕዝብ ጋር ፈጽሞ የማይታረቅ የጠላትነት ቀርሾ ውስጥ መግባታቸው እንደሆነ ልብ ብላቸውታል ወይ?

3 ኛ. የወያኔን ዜጎችን በገዛ ሀገራቸው "ክልላቸው አይደለም!" በሚል ሰበብ ሁለተኛ ዜጋ በሚያደርገው፣ ዜጎች በሀገሪቱ በፈለጉት ቦታ በነጻነት ተዘዋውረው ሠርተው መብላትና ኑሮን መመሥረት በማያስችለው በሚከለክለው የዜግነት ጥቅሞችን አሳጥቶ ሁለተኛ ዜጋ የሚያደርገውን የራስ ገዝ (የፌዴራል) የአሥተዳደር ሥርዓትን ይጠቅመናል ያዋጣናል ብላቸው አምናቸውበት ተቀብላቸው ክልላቸው ባልሆነው የሀገሪቱ ክፍል ተባራሪ ተፈናቃይ ተሳዳጅ ለመሆን፣ ክልላችን በምትሉት ደግሞ አባራሪ አፈናቃይ አሳዳጅ መሆንን ተቀብላቸው ተስማምቷቸው፣ አምናቸውበትምስ ነው ወይ?

4 ኛ. በዚህ ዜጎችን በገዛ ሀገራቸው ተፈናቃይ ተሳዳጅ ተባራሪ በሚያደርገው የወያኔ የራስገዝ የአሥተዳደር ሥርዓትስ ተጠቃሚ አትራፊ መሆናቸውን እርግጠኞች ናቸው ወይ? እንዴትስ ነው ተጠቃሚና አትራፊም የምትሆኑት?

5 ኛ. አብሯቸው ከኖረው፣ ከተዋለዳቸው፣ ከተዛመዳቸው፣ ክፉ ደጉን አብሯቸው ካሳለፉት ከወገናቸው ከወንድማቸው ከአማራ ይልቅ በአረመኔነቱ፣ ወንበዴነቱ፣ ጨፍጫፊነቱ፣ ጉግማገጉ መሆኑ ከሚታወቀው፣ ከራሱ ውጭ ሌላው ፈጽሞ የማይታየው እውሩ ወያኔ ትግሬ የሚቀሻላቸው፣ የሚበልጥባቸው፣ የሚጠቅማቸው፣ የሚታመንላቸው ሆኖ ይህ ለመሆኑም እርግጠኞች ሆናቸውና ነገ ምንም ዓይነት ትግር እንደማይገጥማቸው የሚያሳምን ነገር አግኝታቸው ነው ወይ በዚህ ደረጃ

ዓይናቸውን ጨፍቶቻቸው ከምታውቁት ከአረመኔው ወያኔ ጋር ለመተባበር የወሰናቸው?

ወገኖቻችን ሆይ! እነኚህን ነጥቦች በአስተውሎትና በጥልቀት፣ ከመረመራቸው ይህ ወያኔ ዲቃሎቹና ብአዴን ተገዳቸው እንድትዘፈቁበት ያደረጓቸው "የማንነት እንቅስቃሴ!" ተብሎ ነገር በአንገት ላይ ገመድ የማጥለቅ ያህል አደገኛና ቂልነት መሆኑን ለመረዳት የሚሳናቸው አይሆንም። ይህንን በደልም በዚህች ሀገርና በሕዝቧ በተለይም በአማራ ሕዝብ ላይ እንድትፈጽሙ ሊያደርጋቸው ሊገፋፋቸው የሚችል በደልም ተፈጽሞባቸው አያውቅም። እርግጥ ነው አንዳንድ ነገሮች ምክንያት እየሆኑ መናናቅ ሊኖር ይችላል። ይህ ግን ለዚህ ሊያደርስ የሚችል ሊሆን ፈጽሞ አይገባም። ምክንያቱም ይህ ችግር ከሰው ልጆች ጋር የነበረ፣ ያለና የሚኖር ሥልጣኔ እንኳ የማይቀርፈው የሰው ልጆች ሁሉ ተፈጥሯዊ ችግር ነውና። እንኳንና በተለያዩ የማኅበረሰብ ክፍሎች መካከል ይቅርና በአንድ የቤተሰብ አባላት መካከል እንኳ ሳይቀር የተለያዩ ነገሮችን ምክንያት እያደረገ የሚፈጠር የሚከሰት የሚታይ የዕለት ተዕለት ችግር ነውና።

እናም እንናቅ ነበረና ተብሎ እንዲህ ዓይነቱን በደልና ክህደት በሀገርና በወንድም ሕዝብ ላይ መፈጸም ፈጽሞ ተቀባይነት የሌለው የጥፋት ተግባር ነው። መጥፎ ስምን መፋቅ የሚቻለው ለመጠላት ለመናቅ ምክንያት የሆነውን ነገር በመተው፣ በሥራ በመለወጥ፣ በመሠልጠን ነው እንጅ ክፉ ብድራት በመመለስ አይደለም። ይህ አርቆ ማሰብ የጎደለው እርምጃና የከፋ ዋጋ የሚያስከፍል ስሕተትም ነው።

በመሆኑም ወገኖቻችን ሆይ! እባካቸው ከዚህ ፈጽሞ ከማይጠቅማቸው የጥፋት መንገድ እራሳቸውን አውጡ! አሳቢ ተቆርቋሪና ሙሉ ለሙሉ ቅማንት መስለው እያሳሳቱ የወያኔ መጠቀሚያ የሚያደርጓቸውን የወያኔን ቅጥረኞችና ዲቃሎች ከመሀላቸው አርቁ! ሁሉም ኢትዮጵያዊ "ክልልህ አይደለም ውጣ!" ሳይባል በገዛ ሀገሩ በየትኛውም የሀገሪቱ ክፍል በነጻነት ተዘዋውሮ ያለ ችግር መሥራት፣ ኑሮን መመሥረት የሚችልባት ኢትዮጵያ እንድትመሠረት ለዚህ የተቀደሰ ዓላማ እየታገሉ ካሉ ከነጻነት ኃይሎች ጋር በመተባበር የሞት ሽረት ትግላችንን አብረን እንድናደርግ በፍጥነት ቆርጣቸው ተነሡ!!!

ድል ለኢትዮጵያ ሕዝብ!!! ኢትዮጵያ ለዘለዓለም ትኑር!!!
ሠዓሊ አምሳሉ ገ/ኪዳን አርጋው
amsalugkidan@gmail.com